

በእግዚአብሔር ቃል የተዘጋጀን እንሁን።

በእናንተ ስላለ ተስፋ ምክንያት ለሚጠይቁት ሁሉ መልስ ለመስጠት ዘወትር የተዘጋጁት ሁኑ። 1 ጴጥ 3:15

ሰዎች አስቀድመው እንደሚመጣ (እንደሚሆን) ያወቁት ነገር አያስደነግጣቸውም፤ አያስገርማቸውምም። ሐዋሪያው ጴጥሮስ በ 1 ጴጥ 3:15 ላይ አማኞች ስለ እምነታቸውና በእምነታቸው ላይ የሚነሳ ጥያቄ እንደሚመጣ አውቀው ዘወትር ለመልስ ተዘጋጅተው እንዲገኙ መመሪያ ይሰጣቸዋል።

በዚህ ክፍል ላይ የተጠቀሰው 'መልስ' የሚለው ቃል አፖሎጂ ከሚለው የግሪክ ቃል የተተረጎመ ነው። አፖሎጂ የሚለው የግሪክ ቃል መከላከል፣ የያዙት አቋም ትክክል ስለ መሆኑ ማስረጃ እየሰጡ ማብራራት፤ ለጥያቄዎች መልስ መስጠት ማለት ነው።

ጥያቄዎቹ በሁለት አቅጣጫ እንደሚመጡብን አውቀን ሁልጊዜ ልንዘጋጅ ያስፈልጋል።

የመጀመሪያው ሰዎች በእኛ ውስጥ ያለው የሕይወት ተስፋ መሰረቱ ምን እንደሆነ ለማወቅ የሚጠይቁት ጥያቄ ነው። በዘመናችን በክርስቶስ ኢየሱስ ባለመሆናቸው የሕይወት ተስፋ ያልተቀበሉ ብዙዎች ስለሆኑ (1 ተሰ 4:13፣ ኤፌ 2:12) ስለዚህ ተስፋ ምንነትና መሰረቱን ለማወቅ ይጠይቃሉ። እንደ እግዚአብሔር ቃል እውነት በአማኞች ዘንድ ክርስቶስ ኢየሱስ የከብር ተስፋን ይዞ ተገልጧል (ቆላ 1:27፣ 1 ጢሞ 1:1)። መልሳችን ይህን ጌታ ማሳየት ነው።

ሌላው እምነታችን እውነተኛ ለመሆኑ ማስረጃ የሚፈልግ ጥያቄ ነው። ሰዎች የተቀበልነው የክርስትና እምነት መሰረት የሌለው፣ ተጨባጭ ማስረጃ ሊቀርበበት የማይችል አድርገው በማሰብ ይከሱናል። እስጢፋኖስ በሐዋሪያት ስራ ምዕራፍ 7 ላይ ስለ ተቀበለው እምነት ሰፊ ማብራሪያ ሰጥቷል፤ ለተከሰሰበት ክስ ሰፊ መልስ ሰጥቷል። ሐዋሪያው ጳውሎስና ሐዋሪያው ጴጥሮስም በተለያዩ ጊዜያት ስለተቀበሉት የክርስትና እምነት መልስ ሰጥተዋል (የሐዋ ስራ 22:1፣ 2:12-47)።

እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እምነታችን ወይም በእምነታችን ላይ ጥያቄ እንደምንጠየቅ ማወቅ እንዳለብንና እነዚህንም ጥያቄዎች ለመመለስ ሁልጊዜ ተዘጋጅተን እንድንገኝ ይመክረናል። ልናስምርበት የሚገባን ጥያቄ ዘወትር ተዘጋጅተን እንድንገኝ የሚረዳንና የሚያደርገን ምንድነው? የሚል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ "የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ስራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግላጽ ልብንም ለማቅናት፣ በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል" (2 ጢሞ 3:16-17) ይላልና ዘወትር ተዘጋጅተን ልንገኝ የሚገባው በእግዚአብሔር ቃል ነው። በቆላ 3:16 ላይ "የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ" ይላል ። ዘወትር ተዘጋጅተንና ብቁ ሆነን እንድንገኝ የሚያደርገን የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ይህ ቃል ብቻ ነው። ስለዚህም

1. የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናት አለብን። ወጣቱ ጢሞቴዎስ የማያሳፍርና የእውነትን ቃል በትክክል የሚያስረዳ ስራተኛ እንዲሆን ተመክሯል (2 ጢሞ 2:15)። በክርስቶስ ኢየሱስ ስላለን ተስፋ ትክክለኛ መልስ ልንሰጥ የምንችለው በእግዚአብሔር ቃል ላይ በመመስረት ብቻ ነው። ቃሉ ካለን ሳናፍርና ሳንፈራ በእርግጠኝነት እንናገራለን። በቤሪያ የነበሩ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ለማጥናት ይተጉ እንደነበር (ሐዋ 17:11) የ እግዚአብሔርን ድምጽ በቃሉ በኩል ለመስማት እየናፈቅን መትጋት ይገባናል።
2. ያጠናነውን የእግዚአብሔርን ቃል እናሰላስለው። እግዚአብሔር ለኢያሱ እንዲህ ይለዋል " የዚህ ህግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ፣ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ትጠብቅና ታደርግ ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው፣ የዚያን ጊዜ መንገድህ ይቀናልህል ይከናወንልህል (ኢያሱ 1:8) ። ያጠናነውን የእግዚአብሔር ቃል ማሰላሰል ቃሉ በውስጣችን እንዲተከል ያደርጋል፣ የቃል እውቀታችንን ያሳድጋል፣ እምነታችንን ያጠነክራል፣ አዕምሮአችን በከንቱ አስተሳሰብ ፈንታ በእግዚአብሔር ሀሳብ እንዲሞላና እንዲታደስ ያደርጋል (ሮሜ 12:2፣ መዝ 1:2-3፣ ዘዳግም 6:5-7)።
3. በእግዚአብሔር ቃል መኖር ይገባናል። በያዕቆብ 1:22 ላይ እንዲህ ይላል "ቃሉ የሚናገረውን አድርጉ እንጂ ሰሚዎች ብቻ ሆናችሁ ራሳችሁን አታታሉ።" (አዲሱ ትርጉም)። የእግዚአብሔር ቃል ሕይወታችንን የማስተካከል፣ የመቅረጽ፣ የመለወጥና የመምራት ሀይል ያለው ቃል ነው። ይህ ሁሉ በሕይወታችን እንዲፈጸም ግን ቃሉን መስማት ብቻ ሳይሆን ቃሉን በመታዘዝ፣ ቃሉ እንደሚለን መኖር ይገባል። በዚህም ሰዎች የተቀበልነው እምነት በእርግጥ የሕይወት ለውጥ እንደሚያመጣ እንዲያዩ ያደርጋል።

4. የእግዚአብሔርን ቃል እንዳንናገር፣ እንዳናጠና እና በቃሉ እንዳንኖር በመንገዳችን ላይ የሚቀመጡ እንቅፋቶችን እንድናልፍ የጌታን ጸጋ መለመን አለብን። ጊዜን በእቅድ አለመምራት ፣ ቃሉን አውቀዋለሁ ባይነት፣ ግዴላሽነትና የመሳሰሉት ሁሉ ከእግዚአብሔር ቃል አርቀው ዘወትር ተዘጋጅተን እንዳንገኝ ያደርጋሉ።
5. ለመንፈስ ቅዱስ መገዛት ይገባናል። ጌታ ኢየሱስ በዮሐ 14:26 "አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል፣ እኔም የነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል" አለ። ቃሉን የሚገልጥልንና የሚያስተምረን የጌታ መንፈስ በመሆኑ ፈጽመን በእርሱ ልንደገፍ ይገባናል።

በእግዚአብሔር ቃል ዘወትር የተዘጋጀን እንድንሆን የጌታ ጸጋ ይብዛልን።

ብሩክ ውብሸት (ቄስ)

ስቶክሆልም መካነ ኢየሱስ